

nhcn早n Nd予 Nd予

Ń RandolP Dunn

"Ń叨s叨} 巾四}予》9 驷sc》, Ń小y小 dβ 吼d四 | Ńc. λ叨Hλη九c驷. λ叨Hλη九c驷. r木》 n Ń驷b6\$ λζη UŃc 小nm
"Ń叨s叨} 巾中 | Ńζ 巾λ驷 λ叨Hλη九c | Ńc. λc巾 Ń叨s叨} Ńλ叨Hλη九c H》 s | Ńζ. }d λc巾 叨》 驷》 驷 | Ńc
λλ+黒ζŃ驷." 巾小λ》 s nd 叨s叨}小 | Ńc nd 叨s叨}小 | Ńc }小巾λ λ叨Hλη九c dλ巾 λ》 &Ńλm P叨ζm小 | Ńc | 小
"P十四 < D> :吊" Pd予 白》 巾-UηŃ吊 }λ+ŃdR λ9 n+ŃdR予 +巾6i 9 茅小

λ》 黒 "巾小》 Ń叨λh早予吊》 dβ P\$mζ予 P叨吼ζ咒φ》 " λ岁 巾小》 Ńλ驷η}吊》 小nm λ》 卜》 . ndHu λ叨Hλη九c 巾小》
Ń6巾 叨λh &mζ小, Ńλ叨Hλη九c 叨λh &mζ小. D》 s9 n予 λscη &m6茅小. βu \$mζ予 巾小 Ńλ叨Hλη九c λ驷ηλ
nd+&mc小 nJ木节 &m6甲吊 卜小 P+dP | Ńc 巾小 予hhd岁 Pλ叨Hλη九c φ竺 λβ黒d驷 巾小 P+&mζ小 IVJ9 黒驷 | 小
λ叨Hλη九c 叨》 &n | 小

λ叨Hλη九c 巾小P小》 d叨叨H予9 叨H卜》 d叨叨H予 λ9 叨H杰》 d叨叨H予 Ń叨λφφ 小nm λ黒ζŃ. 巾小P小》 λ》 &u λd小
λ驷驷 d叨n6予 λ9 d叨》 nŃŃ. "λ叨Hλη九c λ驷dh驷 巾小P小》 .n四》 岁小驷 H\$Jc d叨ηd予 | 9 | u
Ńλ予hλ卜 小nm | Ńc叨》 叨λη驷9 h兹》 n叨}小φ小 H\$ \$6 λ予Ń小.

&}木n 九甲》 》 d叨+岁予 PλŃη 叨》 Ńs Dn tookλ. n予P甲 P
H\$ 9β》 》 d叨ηd予9 d四禺叨m 叨λη驷 | Ńζ吊, λ》 &卜驷 mŃη》 d四叨咒予 P叨&d叨吊 i 〔 》 Ńd吊. λcŃ甲驷dŃλ甲 dŃλ甲 dλ》 s予
巾m予予: Ńd小

冥四n P&+9小》 X黒予Ńλ&小λ: - " | Ńc 叨》 λ》 禺》 & Ń6巾 驷昂予 i η予+卜+&+ | 甲λ

λ虫cm小叨 λ. nŃd ŃAd叨》 n+θ | 巾 ŃAd 勺mλ予》 予Dλ禺d吊. 勺mλ予驷 Hd叨早 i 卯予 卯予 予Dλ禺d吊.

九甲6甲 \$6小 Ńλβ》 黒n P叨λ | Ńc λ9驷 mŃŃ岁 λ》 s予 〔 》 Ńd叨小HŃ 叨下禺予 叨下禺予 叨&φs | 小 ŃHu 卜z小 小几卜
D&}小卜 | Ńc. 〔q驷 Ńλ》 禺》 s 卜z小甲吊, λ》 s 巾小λ叨Hλη九c》 Ń叨叨dn予Ń予 2H 勺mλ予 λnn \$c&sζnd}小φ
β吊dλ. λ | 巾 nŃ | 予 D黒 λ》 s P咒》 予9 IV巾β +D叨黒甲λ. λ叨Hλη九c dŃŃ岁小 dβ "βu》 nd黒叨叨小 卜小 n&c λ》 nη予
卜小 Ńdβ P+ζŃ叨 | 甲予! Ńλ竺甲驷 λ9 Ńλ6巾 叨ηηλ 予几予Ńdd吊卜. dn七卜. 小 | wd 卜; 小 | wd 卜; λ99予》 予Dλ禺du;
λ忿吊咒 dŃλ咒 予Dλ禺d咒: λc巾驷 黒叨卯 βŃHλ λd. λ9》 + Ńλ禺四吊 卜 驷h》 }予, 叨n予u》 予巾四du; nd λc点驷 λ白甲予》
予Ńddu. λ9u9 λ&c 予Ńdd吊卜; λ&c 予md吊 卜9 λQ6 予Ńdd吊卜. 予叨dnhd吊卜. "

ΠΗυ 勺mλ予 λ騶四9 九甲》 nλ騶dh 十dβ十小 nλ巾 Jc λ》 隰09 P叨09咒予 \$dη予 λd犇小 βu λαφ λd叨小HH犇小 勺mλ予 \$R騶
叨n甲λ予 βmβ中λ.

m)电甲吊

1. 𠄎dh d𠄎𠄎 P𠄎m小 𠄎𠄎岁小 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎9 h𠄎》 𠄎𠄎𠄎𠄎小𠄎 H\$ \$6 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎 | 𠄎𠄎𠄎.
𠄎小 | 𠄎 ___ 木𠄎𠄎 ___

2. 𠄎𠄎𠄎 nd 𠄎 | 𠄎 P𠄎小 Hc 𠄎小 +&m𠄎
___ 𠄎𠄎hh𠄎𠄎》 𠄎𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎.

B ___ 𠄎》 𠄎𠄎木𠄎𠄎 𠄎》 𠄎𠄎 𠄎小 𠄎》 𠄎𠄎木𠄎𠄎 𠄎》 𠄎𠄎 𠄎小. 木
___ 𠄎𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎.

3. 九甲》 𠄎𠄎𠄎𠄎9 h𠄎》 𠄎𠄎𠄎𠄎小𠄎 H\$ \$6 \$6 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎》 𠄎𠄎Ld 𠄎d𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎

𠄎小 | 𠄎 ___ 木𠄎𠄎 ___ 4 𠄎𠄎𠄎 𠄎9
九甲》 𠄎m𠄎𠄎 Wc+甲𠄎 𠄎h) 𠄎𠄎

P+ndnd小》 \$6 𠄎小𠄎𠄎 nd | 𠄎 (𠄎小

d ___ &𠄎几木n 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 P+ndnd小》 \$6 𠄎》 &𠄎小 𠄎n𠄎𠄎𠄎𠄎

d𠄎𠄎6甲吊 𠄎𠄎\$6𠄎𠄎 𠄎9 P+ndnd小》 \$6 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎\$mc 𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎) 𠄎d𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎

5. 九甲》 𠄎+ndnd小 \$6 nd𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎dh 九甲》 》 d𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎 𠄎 | 𠄎𠄎小𠄎

𠄎小 | 𠄎 ___ 木𠄎𠄎 ___

𠄎b6\$ 2

小几𠄎 𠄎𠄎dh, 𠄎𠄎𠄎 𠄎9 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎P𠄎 | 𠄎c. 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 IV𠄎𠄎𠄎 𠄎 | 𠄎》 𠄎𠄎d𠄎

𠄎》 s D》 s𠄎𠄎 𠄎𠄎, 𠄎𠄎) 𠄎 ns. P𠄎P》 𠄎𠄎 RU 𠄎》 𠄎𠄎Ld小 𠄎m𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎d𠄎 | 𠄎c

𠄎9 𠄎𠄎𠄎𠄎. 𠄎P99 d𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎&𠄎》 𠄎𠄎𠄎. | 𠄎c𠄎》 𠄎P》 𠄎𠄎 𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎 H) s+𠄎𠄎 | 𠄎𠄎小 𠄎𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 P | 𠄎𠄎9 𠄎𠄎小) 𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 𠄎d𠄎𠄎

P𠄎b6小) 𠄎木\$ P𠄎𠄎) 𠄎𠄎 𠄎𠄎 | 𠄎》 𠄎 𠄎 | 𠄎9𠄎. 𠄎𠄎) 𠄎 𠄎 | 𠄎 𠄎 𠄎小𠄎𠄎9 𠄎\$pcd𠄎 P+𠄎𠄎𠄎 | 𠄎 ndHU

P𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎9 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎甲 P𠄎P》 𠄎d𠄎𠄎. 𠄎dh nd 𠄎P》 𠄎𠄎 P+𠄎𠄎 "n 𠄎 | "

𠄎𠄎, 𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 𠄎𠄎𠄎? | 𠄎c𠄎》 𠄎hh𠄎 P 𠄎 | 𠄎小) 𠄎d𠄎𠄎𠄎m𠄎𠄎 𠄎𠄎 (Ud𠄎 𠄎P𠄎𠄎 | 𠄎𠄎: q6𠄎 𠄎 𠄎𠄎) 𠄎) 𠄎𠄎) 𠄎𠄎+𠄎𠄎

ndHU 𠄎P》 𠄎𠄎𠄎 | 𠄎c+𠄎𠄎 | 𠄎𠄎D 𠄎𠄎𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 P𠄎Ld小 D𠄎𠄎 𠄎d𠄎𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 P𠄎Ld小 𠄎𠄎nd. 𠄎𠄎

𠄎𠄎) 𠄎𠄎𠄎, P+&𠄎𠄎 | 𠄎c D𠄎𠄎 𠄎𠄎hh𠄎𠄎 𠄎 | 𠄎》 𠄎𠄎d𠄎

𠄎&d2 P 𠄎 | 𠄎 | 𠄎c𠄎》 𠄎𠄎H𠄎𠄎 \$pcLd 𠄎+𠄎𠄎 | 𠄎 𠄎dh 𠄎z小𠄎𠄎) 𠄎𠄎𠄎) 𠄎𠄎

P+𠄎𠄎 𠄎9 𠄎P》 d𠄎) 𠄎》 𠄎 𠄎 | 𠄎小𠄎 𠄎》 𠄎 𠄎m𠄎, 𠄎sc 𠄎》 𠄎 𠄎m𠄎, 𠄎sc d𠄎c𠄎 \$6\$6甲吊) 𠄎𠄎m𠄎 𠄎9 𠄎P𠄎\$𠄎 2H𠄎) 𠄎𠄎 𠄎 𠄎 | 𠄎9.

9s𠄎) 》 𠄎𠄎m𠄎𠄎\$𠄎) 𠄎𠄎m𠄎 d𠄎𠄎) 𠄎) 𠄎𠄎𠄎) 𠄎d𠄎𠄎 𠄎𠄎H𠄎𠄎𠄎c𠄎 | 𠄎𠄎. 𠄎 | HU 𠄎𠄎) 𠄎𠄎 𠄎+𠄎𠄎&𠄎) 𠄎 𠄎 | 𠄎 m𠄎c Pd小𠄎) 𠄎m𠄎 𠄎𠄎白 9𠄎. q𠄎 𠄎) s\$𠄎 𠄎) 𠄎𠄎 𠄎) 𠄎W6小 𠄎) s9 | 𠄎 𠄎) 𠄎𠄎

P+𠄎𠄎𠄎 𠄎) 𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎2H, 𠄎d9 n\$ 𠄎d 𠄎9 n\$ 𠄎d 𠄎9 𠄎c 𠄎𠄎 𠄎 | 𠄎 | 𠄎 P𠄎𠄎d小 𠄎9𠄎𠄎𠄎 𠄎9𠄎𠄎𠄎

𠄎9𠄎𠄎𠄎 𠄎9𠄎𠄎𠄎 𠄎 𠄎+𠄎𠄎) 𠄎 | 𠄎 | 𠄎 𠄎d. 𠄎𠄎𠄎) 𠄎𠄎) 𠄎 𠄎𠄎, 𠄎9 𠄎P𠄎) 𠄎𠄎 𠄎9 P𠄎) 𠄎𠄎 𠄎ss6𠄎 𠄎 nd𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎H𠄎𠄎) d𠄎𠄎) 𠄎𠄎 | 𠄎, q𠄎 𠄎9 nd𠄎𠄎R𠄎 | 𠄎c𠄎 𠄎c 𠄎+𠄎) 𠄎𠄎\$cy𠄎 𠄎+𠄎𠄎) d𠄎) 𠄎) 𠄎 | 𠄎. 𠄎𠄎 | 𠄎 𠄎𠄎 | 𠄎 P𠄎m𠄎 P𠄎 D6𠄎 | | ."

m)电甲吊

1.中P》叨n+φnβ | 予 λλ | nλ小四 驱h) } 卜四

_____ nλ》 nη 叨n βλφ PλUλ 叨n PD巾 黑小 PλUλ 叨n | 小 b _____ 中P》
nλ巾 叨n λ四η; | 予 小 不 λλ | nλ四

C _____ በጣም ጥሩውን ለራሱ _____
አልተገለጸም

2. ኖህ የእግዚአብሔርን እቅድ በትክክል ተከተለው እናም ለአምላክ ያለውን አመለካከት አልተከተተም.
እውነት _____ ሐሰት _____

3. የኖህ እምነት የተመሰረተው በ

- A _____ እግዚአብሔር ስለፈለገው ስሜት ስሜቱን.
- B _____ ሌላ ሰው እግዚአብሔር ስለፈለገ አመለካከት ያለው አመለካከት.
- ሐ _____ እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ስላለው ነገር ማወቅ.

4. እግዚአብሔር በተሰጡት ሰዎች የተፈጠሩበት ጊዜ ሲደርኩ.
እውነት _____ የሐሰት _____

5. ለማመፅ እና እግዚአብሔርን አለመታዘዝ የሚያስከትሉ ውጤቶች የሉም.
እውነት _____ ሐሰት _____

ታቦቱ ከጨረሰ በኋላ ኖህና ቤተሰቡ ወደ መርከቡ ገብተው ወደ እግዚአብሔር እንስሳትን እስትንፋሱ ያፈሳሉ
ወደ መርከቡ ለመግባት አየር. እግዚአብሔር በኖህ ከዘጋ በኋላ የጥልቁና የዊንዶውስ ምንጮች ከፈተ

ሰማይ ምድርን ለማቋረጥ. ከቀናትና ከወራት በኋላ ውኃው ተቀመጠ. ከዛ ኖህ, ቤተሰቡ እና እንስሳቱ ከመርከቡ ወጥተዋል.

ኖህም ወዲያውኑ መሠዊድ ሠራ, መሥዋዕት አቀረበ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር. ይህ ልባቸውን ሁሉ በልጅነት ክፉዎች ሁሉ አምላክን አሻግሎ ነበር.

- ሀይወት እና የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ሁሉ ለእርስዎ ምግብ ይሆናሉ,
- አረንጓዴዎቹን እፅዋቶች እንደሰጥዎ ሁሉ, አሁን ሁሉንም ነገር እሰጥሻለሁ,
- ግን የሀይወትዎን ደንብ መብላት የለብዎትም.
- ከእያንዳንዱ እንስሳ የሂሳብ አያያዝ እጠይቃለሁ.

ከእያንዳንዱ ሰውም, ስለ ባልንጀራው ሕይወት የሂሳብ አነጋገር እጠይቃለሁ.

- የሰውን ደም የሚከለክል ሰው ደሙ ይፈስሳል; በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር መልክ አለው ሰው.
- አንተም ፍሬዎን ትጫምሩ; በምድር ላይ ማባዛት እና በላዩ ላይ ይጫምራሉ.

ከኖህና ከኖህና ከሰው ሁሉ ጋር ቃል ኪዳን ገባ. ነገር ግን አይም ለአባቱ አክብሮት እንዳለው እንደገና የጋሩን በር አንኳኳለት ኃጢአት ደግሞ ለወንድሞቹ ባረያ ለመሆን የተረገመ የተረገመ ነበር.

እንዲህም ሊሠራ የማይገባውን የእግዚአብሔርን ዕውቀት ጠብቁ አላሰቡም. እነሱ ሐሜት, ክፋት, ግፍ, ማታለያዎች, ትዕቢተኞች,

ትዕቢተኞች, ትዕቢተኞች, ትዕቢተኞች, ትዕቢተኞች, ትዕቢተኞች ናቸው። ክፋትን መሥራት, ወላጆቻቸውን ታዘዙ። እነሱ ግድየለሽ, እምነት የለሽ, ልቦኞች እና ጨካኞች ናቸው; እነዚህን ሁሉ ነገሮች የሚያደርጉት, እነዚህን ነገሮች የሚያደርጉት ቢያውቁ, እነሱንም የሚያደርጉትን ብቻ ሳይሆን እነሱን የሚፈጽሙ ግን ይደግፋሉ። " በኖኅ ዘመን እና በሁኔታችን መካከል ያለውን ትይዩ ልብ በል።

ሕዝቡ ኃጢአተኞች ነበሩ እናም እኛ ኃጢአተኞች ነን "ሁሉ ኃጢአት ሠርተዋል እንዲሁም የእግዚአብሔር ክብር ጎድለዋል".

To ሊሞቱ ነው እኛም "በኃጢአትህ እንደምትሞቱ ነግሬአችኋለሁ".

ኖኅ ዲድቃንን ለማዳን ምን ማድረግ እንዳለበት ተነገረው።

Apponss ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ ካለመንን በእውነት በኃጢአታችን እንሞታለን።

ληCY9 W6 Ndn 卞 中λ Pnd 予 駟》 駟 λ》 禽》 λHη9C 中λ Pnd 苜小 η 卜 HC吊 λ》 黑 叽 q 〈 n 「 卜 駟. Pλ点》 Pnd 小》
中λ d 叨&8 駟 λη 四 卜 | n 〈. n 卞 小 駟h》 } 予 | nC 吊》 nH λ 岔 苜 小 D 卞& 予 b 卞 IV 予 P 卞 d 小 sC2 小 苜 小 nAd nAd nηhλ
λ 竺 nψ6 n 卞, Pβn 木 φ λ 竺 PW6 弋 予 λ 竺 PληCY9 λ9 PW6 λ 竺. ληCY9 dW6 λ 竺 i q 〈, PλHη9C 中λ φm 十 岁
小 几 予 λ9 Pλ 駟 | 小 苜 小 φm 十 岁 小 几 予 λ》 黑 「 | 駟》 駟 mCmC Pd 小 駟

騶b6\$ 5

〇ληCY騶9 〇bmDζ騶甲吊 叨ηηλ吊叨C吊騶h》予ληCY騶木m 叨6卞》λ》 &叨Cm &φ黒d予 λ9 ληCY騶 儿d λη〇几 λ》 &Dns &φ:
| 〇C.木m 〇巾騶四 n十四 λφ6几 P十咒d 〇小 叨λm.

、小騶 λd, W6弋予騶小dφ | 小:勺mλ小笨小騶 λ竺叨 λP咒咒U | 小. λ騶dh 巾騶》 d四騶》 叨dλh予》 n叨dη笨小 〇d予,
λH} n叨q 〈予 9s中〉 巾甲吊 P十 | η 巾騶四》 d四騶》 λ叨ηλη九C》 d四叨咒予 &中黒岁 P [| 小》 bφ騶卞》 〇λmd笨甲λ.叨》
λ》 黒H} | 〇 〈

ጥቂቶች የእግዚአብሔርም መላእክት በሰዎች መልክ ወደ ሰዶም ከተማ ሲገቡ ተገለጡ። ሎጥ እነዚህን ጎብኝዎች ሲመለከት እርሱ በመስበሱ ስር ወደ ቤቱ እንዲገቡ አቆመ።

የሰዶም ክፋት በሚከተለው በግልጽ ይታያል፣ "አሁን የከተማው ሰዎች፣ የአሮጌም ሆኑ እናንት የሰዶም ሰዎች ቤት ሁሉ ቤቱን ጠፋና 'ዛሬ ማታ ወደ እርስዎ የመጡት ሰዎች የት አሉ? ሎጥም በደጅ ወጥቶ በሩን ወደ ኋላ ዘጋው። ወንድሞቼ ሆይ፡ ክፋት አታድርጉ። አሁን እናንተን አይ፡ ወንድ የማያውቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉህ; እባካችሁ ወደ እናንተ አውጥቼአችዋለሁ፣ እናም እንደፈለጉት ታደርጋላችሁ። በእነዚህ ሰዎች ውስጥ አንዳች ነገር አታድርጉ; ምክንያቱም ይህ ምክንያቱ ከጣሪያዬ ጥላ በታች የመጡት እነርሱም ተነሥተህ ተ was ት አሉት። እነርሱም ይህ ሰው እዚህ ቆመው ሊቀመጥ ገባና እንደ ዳኛ ሆኖአል; አሁን ከእነሱ ይልቅ ከአንተ ጋር የከፋ ነገር እንሆናለን።' ስለዚህ በሰው ሎጥ ላይ ጠንክረው በሩን ለማፍረስ ቀረቡ። ነገር ግን መላእክት እጃቸውን አውጥተው ሎጥን ወደ እነሱ ወደ ቤት ገቡና በሩን ዘግተው ነበር።

መላእክቱ የከተማዋን ቅጣት እንዳይታጠጡ መላእክቶች በፍጥነት እንዲለወጡ አበረታታቸው። እዚያ እስክታመጡ ድረስ ከዚያ በኋላ ፀሐይ በሰዶምና በገሞራ ላይ እሳትን ወስጄ እሳትን አነሳስታለች። የሰማይ ነዋሪዎች ሁሉ፣ ሜዳዎች ሁሉ፣ ሜዳዎች ሁሉ፣ ሜዳዎች ሁሉ፣ ሜዳዎች ሁሉ፣ እና መሬት ላይ አድገዋል። "

ከኖህ ጀምሮ ከቤተሰቦቹና ከእርሷ ከመረጡ በስተቀር በሰው ልጆች ክፋት ምክንያት አዳምንና ሎጥንን ከኃጢያት የአትክልት ስፍራ የተነሳ ሰዎች ሁሉ አስወገደ። በአሳማሚ ክፋት የተነሳ ሰዶምን ሰዶምን በእሳት አጠፋ። አለመታዘዝ እና ክፋት በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት

እንዳላቸውና እንዲህ ዓይነት ድርጊቶች ከፈጸማቸው ክፋታቸው ካልተመለሱና የአምላክን ፈቃድ ካልታዘዙ በስተቀር እንደሚጠፉ በግልጽ ይታያል።

ጥያቄዎች

1. ኃጢያት እጅግ ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔር ሰዶምን ለማጥፋት ወሰነ?

- ___ ፅንሰ-ሀሳብ
- ቢ ___ ዲያብሎስ አምልኮ ሲ
- ___ ግብረ ሰዶማዊነት

2. ሎጥ ከዮርዳኖስ በስተ ምሥራቅ ምድር መረጠ

- በሰዶምና ገሞራ ያቀረበውን ከተማ ለመፈለግ ___ አንድ ___
- B ___ እና አብርሃም እነሱ ሲከራከሩ ሲከራከሩ።
- C ___ ምድሪቱ የተሻለች ምድር ናት።
- መ ___ መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም።

3. ለአምላክ አለመታዘዝ ችግሮችን አስከትሏል

በኤደን የአትክልት ስፍራ ____.

ለ ____ በኖኅ ዘመን ካሉት ሰዎች ጋር.

ሐ ____ በሰዶምና ገሞራ ከተሞች ውስጥ. D ____ ከላይ
ያሉት ሁሉ.

4. በሰዶምና ገሞራ ዙሪያ ያለው ማበላሸት ይህንን ለማርጎየት ሙከራ የሚያደርጉትን ሰዎች ብቻ ይነካል

ወንዶች [መላእክቶች] ሎጥን እየጎበኙ ናቸው.

እውነት ____ ሐሰት ____

5. አብርሃም የሰዶምን እና የገሞራ ከተሞች በዳድቁ ሰዎች ምክንያት በዳድቁ ሰዎች ምክንያት እንዲድኑ ተማጸነ እነዚህ ከተሞች.

እውነት _____ ሐሰት _____

ምዕራፍ 6

ወደ ሩቅ ሀገር ለሙሴ ከከለዳውያን ዑር ውስጥ ሲኖር አብርሃምን ጠራው. ወደ ቤት የሚጠራበት ቦታ አልነበረውም. አንድ ቀን ዘሮቹ አንድ ቀን ቤት እንደሚኖርበት ቃል ብቻ ነው. ከብዙ ዓመታት በኋላ የአብርሃም ዘሮች በመጨረሻ በግብፅ ባረያዎች ይሆናሉ.

እግዚአብሔር በሙሴ በኩል አብርሃም ወደሚዘቅበት መሬት ወደ ርስታቸው ምድር እንዲሄድ ባርዳቸው ሰጣቸው. እዚህ በምድር ላይ ከአጭር ጊዜ አንፃር ይህ በጣም ተመሳሳይ ነው በኃጢያት ምክንያት የኃጢያት ባረያዎች በመሆናቸው ነው. እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ታዘዥና ታማኝ በሆነው በመንግሥተ ሰማይ ቤት ሆነን.

ወደዚያ ሩቅ አገር ግብፅ የያዕቆብ ወንዶች ልጆች ለታናሽ ወንድም ዮሴፍ በሸፈኛ ድርጊት የጀመሩ ሲሆን የአብርሃም ወላድ ልጅ ዘሮች ወደ እስማውያን ቡድን ሲሸጡ. እነሱ እንደ አንድ የጋራ ባረያ ሸጡት እናም ከያዕቆብም ዮሴፍ በዱር እንስሳ እንደተገደለ ያታልላሉ.

ያዕቆብ በረከት ለማግኘት ከአባቱ እንዳታለላት አስታውሶ. ዮሴፍ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆነ እናም የአብርሃም ዘሮች ኃያል ህዝብ ለመፍጠር በእቅዱ ውስጥ ተጠቅሞበታል. ይህ ሁሉን ቻይ ከሆነው አምላክ ይልቅ ነገሮችን ከሚያመልኩ ሰዎች ባርነት ባርነት ከጋብቻ በኋላ ነው.

በግብፅ ከአራት መቶ ዓመታት በኋላ ሙሴ ተወለደ. ወላጆቹ ግን ሕፃኑን ለመግደል የፈረ Pharaoh ንን አዲሶቻቸው ሰደዱት እናም ደበቁት. የፈረ Pharaoh ንን ትእዛዝ ከመታዘዝ ይልቅ የፈረ Pharaoh ንን ትእዛዝ ለመታዘዝ ፈቃደኛ መሆናቸው በጽድቅ እርምጃ ወስደዋል. "ከተወለዱ ከሦስት ወር በኋላ የሙሴ ወላጆች ከተወለዱ ከሦስት ወር በኋላ ከእምነት ተወለዱ ምክንያቱም እሱ ተራ ልጅ አለመሆኑን አይተውታልና የንጉ king's ን አዋጅ አልፈሩም." ሙሴ የፈረ Pharaoh ን ሴት ልጅ ርህራሄ ያደረገች ልጅ አገኘች. የሙሴ እህት እናቷን ጠራችና 'ይህን ሕፃን ውሰድ; እርሷም እከፍልሃለሁ' አላት. ሴቲቱ ሕፃኑንም ወስዳ አሳደገች. ሕፃኑ እየሄደችም ል son ን ወስዳ 'ከውሃው አወጣሁት

ሙሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኃጢያት ሀብት ሁሉ ከመደሰት ይልቅ ከእምነት ጋር በመተባበር ከግብፅ ሀብት ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ ሆኗል. በግብፃውያን መንገዶች ሁሉ ከአርባ ዓመታት ጀምሮ ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያዕቆብ ሁሉ ተስፋ በማድረግ እግዚአብሔር

የሙሴን አርባ ዓመት ሲጠራ እግዚአብሔር ለሌላ አርባ ዓመት ሰጥቷል. ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እስራኤልን የእስራኤልን ሰዎች እንዲሄዱ እና እንዲያመልኩት ፈልጎ ነበር. አምላክ ለፈረ Pharaoh ንና ለግብፃውያን ጥፋት በመጥፋት ላይ ታዘዥነትን

የመምረጥ አሥር ዕድሎችን ሰጠው. ፈረ Pharaoh ን የአምላክን ኃይል ለመቀበል ሳይሆን ከእያንዳንዱ የማለፊያ አጋጣሚው ጋር የተገኘ ይመስላል እሱ ፈቃደኛ አለመሆኑን ቀላል ነው. የበኩር ልጁ ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን እንዲሄዱ ነገራቸው ትተውት ሄዱ ግን ሀኪሙን ቀይሮ ወደ ባርነት እንዲያመጣ አሳደዳቸው.

እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ወይም ለባርነት ለመመለስ ምርጫ ማድረግ ነበረባቸው ቀይ ባሕር ነበር. እዚያም ነበር ፈር Pharaoh ንና ሠራዊቱ በባሕሩ ውኃ ተቀበረ. ከባርነት ነፃ የሆነ አዲስ ህዝብ, በ

ሌላ ጎኑ. እምነታቸው ደካማ ነበር ወዲያው ወደ ከነዓን አልገቡም. የሪፖርቱን ቃል አልተቀበሉም በእግዚአብሔር የሚታሙኑ ኢያሱና ካሌብ. የእነሱን ለመታዘዝ እና ለመጠየቅ አርባ ዓመት ፈጅቷል

ተስፋ የተደረገበት ምድር. ምንም እንኳን ይህ ምድር ለእነርሱ የተሰጠው ቢሆንም በአምላክ ጸጋ እንዲኖርላቸው የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲኖሩ ማድረግ ነበረባቸው.

በዚህ ምክንያት በምድረ በዳው በምድረ በዳ ተቅብዘበቡ, አርባ ዓመታት, አርባ ዓመት ያህል ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲገቡ. ሆኖ ሆኖ ቢሆኑ ሁሉም ወንዶች ከሞቱ (ከኢያሱ እና ካሌብ በስተቀር) እስከሚፈቀድላቸው ድረስ አልነበረም

D黒十n 《β右驪sc d叨叨予. 𠂔n P+ndnd | 𠂔c 𠂔叨H𠂔𠂔c D黒 n | 9》 n叨𠂔6予 Jc n叨𠂔6𠂔小 β𠂔虫》 𠂔𠂔 βU P𠂔𠂔小𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔小 𠂔𠂔𠂔 | 𠂔c 𠂔𠂔》 s D𠂔予 𠂔𠂔𠂔d𠂔 dβ 𠂔𠂔𠂔 | 予 𠂔d𠂔𠂔 𠂔Ad𠂔小𠂔𠂔予, 十n 《甲 D黒 𠂔𠂔c 𠂔》 &𠂔𠂔

十&𠂔𠂔d𠂔𠂔小 βU 𠂔𠂔𠂔 n 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔 | 小 𠂔》 𠂔 hcn𠂔n 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔》 𠂔 𠂔&n \$m𠂔𠂔 [q d𠂔 | 𠂔𠂔予 m9小𠂔、 小𠂔𠂔》 𠂔𠂔𠂔𠂔予 小u 小n𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔. A𠂔𠂔n 𠂔d𠂔 nsn𠂔 小n𠂔 𠂔》 𠂔𠂔d8小 𠂔d𠂔𠂔 𠂔𠂔 hcn𠂔n 𠂔P𠂔n𠂔c P+𠂔m𠂔𠂔𠂔 𠂔d𠂔𠂔 𠂔 𠂔》 𠂔 𠂔+𠂔m𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔? 𠂔》 𠂔&U hcn𠂔n n𠂔𠂔 𠂔》 𠂔 | 𠂔小 𠂔𠂔𠂔 hcn𠂔n 𠂔𠂔𠂔 | 予 h𠂔c 𠂔》 𠂔+ | w小 𠂔𠂔

𠂔𠂔𠂔 𠂔&n 𠂔βD𠂔 𠂔》 s》 qc 𠂔𠂔 𠂔+𠂔m𠂔𠂔𠂔 2H n𠂔𠂔𠂔c𠂔+𠂔𠂔𠂔 | 𠂔c 𠂔》 𠂔HU n [| 小 𠂔𠂔𠂔 𠂔》 s | 予 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 n𠂔𠂔 𠂔c 𠂔》 s 𠂔》 [9d]. P𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔》 [] nd [| P𠂔𠂔𠂔+ 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔》 s》 [] P𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔》 &D𠂔s 𠂔》 𠂔d》 𠂔9小𠂔d》.

𠂔𠂔𠂔 𠂔小𠂔不 𠂔𠂔𠂔 | 予 𠂔 q𠂔》 9十n 《β右》 D黒十n 《β右 𠂔𠂔c D黒 𠂔𠂔𠂔 n叨𠂔𠂔予 n𠂔𠂔d𠂔c Jc 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔d𠂔𠂔》 . m)电甲吊

1. 𠂔n P+Dd黒小 𠂔 [q P𠂔𠂔𠂔 𠂔小𠂔d𠂔 P&c Pharaoh》 𠂔𠂔 [| .

𠂔小 | 予 ___ 𠂔𠂔予 ___ 2 𠂔n P&c

Pharaoh》 P𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔》 𠂔d𠂔 [𠂔] 𠂔𠂔 chose 𠂔

_____ &c Pharaoh》 d𠂔d P𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔P+𠂔𠂔 𠂔 | 小

d ___ &c Pharaoh》 P𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔d𠂔𠂔.

𠂔 ___ 𠂔β内甲 𠂔𠂔d𠂔 𠂔d小 𠂔𠂔𠂔 | 予.

3. 𠂔𠂔H𠂔𠂔c 𠂔 | 𠂔》 P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔) 𠂔𠂔𠂔 n𠂔𠂔m𠂔𠂔 𠂔 | 𠂔》 d𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 | 𠂔c 𠂔》 &𠂔𠂔c下 𠂔+𠂔mP𠂔𠂔 | 𠂔c P+𠂔n 《中𠂔.

𠂔小 | 予 ___ 𠂔𠂔予 ___

4. 𠂔H6小2H P𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 P [𠂔 𠂔甲吊 𠂔] &𠂔𠂔中𠂔 P+𠂔n𠂔) 𠂔小 𠂔𠂔𠂔) d𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 | 𠂔c 𠂔》 &𠂔𠂔c下 𠂔βm𠂔𠂔𠂔小𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔.

𠂔小 | 予 ___ 𠂔𠂔予 ___

5. 𠂔𠂔𠂔 𠂔》 &𠂔 (n叨𠂔𠂔 𠂔d𠂔 𠂔𠂔H𠂔𠂔c 𠂔n) d 30 9叨小予 q𠂔𠂔 𠂔9 40 9叨予 𠂔40 9叨右 n𠂔𠂔6𠂔𠂔 n叨𠂔𠂔 𠂔c | 予.

𠂔小 | 予 ___ 𠂔𠂔予 ___

𠂔𠂔b6\$ 7

D黒十n 《β右 𠂔𠂔c 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 2H, 𠂔𠂔n6hd𠂔) 𠂔dβ 𠂔𠂔𠂔 r) P𠂔𠂔m (𠂔c𠂔 𠂔 | 予 𠂔𠂔𠂔 r) P𠂔𠂔m (𠂔c𠂔 𠂔甲吊 𠂔 [9𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔m𠂔𠂔 𠂔甲吊 9𠂔𠂔. n𠂔𠂔予 Dc 𠂔Ad, 𠂔𠂔𠂔 n𠂔n 𠂔Ad, 𠂔𠂔H𠂔𠂔c d𠂔𠂔𠂔 n𠂔n𠂔 𠂔Ad 𠂔i 9

𠂔& (β内甲 𠂔𠂔H𠂔右) D黒 𠂔n 𠂔 }𠂔𠂔P+𠂔n. "𠂔𠂔H𠂔𠂔c 𠂔n) 𠂔d𠂔" D黒 +66小 D黒 𠂔Z 小m9 𠂔HU 𠂔n十四)𠂔𠂔 𠂔十四d𠂔; Ps) 𠂔β \d𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔𠂔m𠂔d𠂔 𠂔d𠂔. nHU 𠂔𠂔 P+𠂔H𠂔 (𠂔) 𠂔nc 𠂔𠂔H𠂔 𠂔》 𠂔 | 𠂔𠂔 𠂔》 m𠂔𠂔𠂔d) .

To "n 氣Z 0d子 儿木吊 4四λh子 λβ卜卜λU四"

To "d6nU mol 予 λ小黒d四四

To. "n》 Rλ | 0cPλ四dη吊卜》 P氣四Hλη九c》 n四 λ子mφ四四四

Todudation "φ&n [q 0叨H P巾》 0子》 φ》 λn0.

"λ0子U》 9 氣9子U》 ληc"

"λ子四黒λ."

To "አታምንዢር."
ፈልገህ "አትስረቅ."

To. በባልንጀራህ ላይ በሐሰት ምስክርነት አትሰጡም.

እንደገና ያንብቧቸው እና እነሱ ህጎች, ህጎች, ደንቦች, የሚያደርጉ ነገሮች, እና የማይሠሩ ነገሮች እንደሆኑ ልብ ይበሉ. ይቅርታን ወይም እምነትን አላገኘክ? አይ! ከአንድ ሰው ልብ, አእምሮ ወይም አመለካከት ጋር የተተካ ነገር መሆኑን አስተውለሃል? አይ! ይህ ቃል ኪዳን ወደ ክርስቶስ ለማምጣት የተነደፈ ነው, እናም በዕብራውያን እንደተገለጸው ክፋትን ይቅር የሚል ቃል ኪዳን በአዲሱ, በአዲስ ተተክቷል. ይህ የመጀመሪያ ቃል ኪዳን ምንም ስህተት አልፎ ሲሆን ኖሮ ከግብፅና በይሁዳ ቤት አልቆመም.



"ከዚያን ጊዜ በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር ቃል ኪዳኔ ነው ይላል ጌታ. ከነገራቸው ጀምሮ ህጎችን በአእምሮአቸው ውስጥ አደርጋለሁ.

"ወደዚህ ቃል ኪዳን አዲስ ጥሪ በመጥራት, የመጀመሪያውን አንድ አፍቃሪ አደረገ, እና እሱ ያለፈበት እና አዛውንት በቅርቡ ይጠፋል."

ኢየሱስ በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር ጸጋ እና የእምነት እና የእምነት, ፍቅር እና እርቅ እንዲሰጥ የንስሐ መልእክት ሰብኳል. ተልእኮው "የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ሥራውን ለመጨረስ" ነበር. የኃጢአቶችንን የኃጢአት ክፍያ የኃጢአት ስርዓት ለኃጢአቶችን ለሚያምኑ ሁሉ የእርሱን የማስተማር መልክ ማበረታታትን በመቀበል ሕይወቱን በፈቃደኝነት በመስጠት የኃጢአት ስርዓት መንገድን ከፍቷል.

እምነት ከመጣል በፊት በሕግ እንዳንበ ተ were ነበር. ስለዚህ በእምነት እንዳለን ተብሎ ወደ ክርስቶስ እንገባለን. አሁን እምነት ከመጣል እኛ ሕጉ በሕግ ቁጥጥር ሥር አይደለንም. " አንተ በበደላችሁ መጠን በስጋችሁ ያልተገረዘ ሰው ሆይ: አብረኸኝ ተባድቦአል; ከተራራ በኋላ ሁላችሁ ይቅር ካላችሁ በኋላ ኃጢአትን ሁሉ ይቅር ካላችሁ በኋላ ኃጢአትን ሁሉ ይቅር ብሎአልና.

ቃል ኪዳን "፣ ከኃጢአት ስርዓት እና ከኃጢአት የመሰረዝ እና የመታዘዝ ጥሪውን ለሚታዘዙ ሁሉ፣

ስለዚህ "ተናገር፣ ነፃነት በሚሰጡት ሕግ እንደሚፈረድባቸው፣ ምክንያቱም ፍርድ ይፈረድባቸዋል?

ምሕረት የሌለበት ለማንኛውም ሰው አይታይም. ምህረት በፍርድ ላይ ታሸንፋለች "፤ ጥያቄዎች

1. አሥርቱን ትእዛዝ ለመስጠት ሙሴን በተራራ ላይ በተራራው ላይ ጠራው

___ አሕዛብ እና እስራኤል [አይሁዶች]. B ___

የእስራኤል ልጆች ለዘላለም.

C ___ እስራኤላውያን በሌላ እና በሚሻል ቃል ኪዳን እስከሚተኩ ድረስ.

2. አሥሩ ትእዛዝን፣ ሕጉ ሞግዚት ወይም ጠባቂ ነበር

βu H6 P 卜小 四 巾小 卜z小 | 小 卜d吊》 四 勺mλ予 wc+ | 甲λ d'勺mλ小吊》 予hhd岁 λ叨dη予 氛》 &λld》 , 氛四 n氛叨Hλη九dc 叨小ζφ λdη》 .

λ四dh nHC节 λ》 & nHC节 叨ηλ dHdd四 〇卜 《卜 dβ 氛》 黑叽φ叨m dHdd四 十n 《巾m小 中λ 〇η早d 芥甲λ.

m)电甲吊

1. ዳዊት የእስራኤልን ንጉሥ ለመጉዳትና በእሱ ላይ ጉዳት እንዳደረገ የእስራኤልን ንጉሥ ለመጉዳት ፈቃደኛ አልሆነም እግዚአብሔርን ማክበር አልነበረበትም.

እውነት _____ ሐሰት _____

2. አንድ ሰው ከአምላክ ልብ በኋላ ማለት ነው

ለአምላክ ህጎችን እና ትእዛዞችን የሚያስተምረው _____ B _____

የእግዚአብሔርን ህዝብ በመምራት ኃይለኛ የሆነ ሰው.

ሐ _____ ትክክል የሆነውን ነገር ለማድረግ እና ምኞት ኃጢአትን ለማስተካከል የሚፈልግ ሰው ያደርግ ይሆናል.

3. ዳዊት ለእኛ ለእኛ ምሳሌ ነው

_____ ኃያል ንጉሥ ነበር.

B _____ ኃጢአት ባልነበረ የነበረው ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ሊሆን አይችልም.

C _____ ኃጢአቱን በሚያውቅበት ጊዜ እግዚአብሔር ያለውን ንስሐ ለመግባት ፈጣን ነበር.

4. ዳዊት በዳዊት ድርጊቶች ላይ ሁል ጊዜ ተደስቶ ነበር.

እውነት _____ ሐሰት _____

5. የዳዊት ዘር የሆነው ኢየሱስ፣ የኃጢአት ይቅርታ ለማግኘት ህይወቱን ሰጠ

እውነት _____ ሐሰት _____

ምዕራፍ 9

በነገሥታት የግዛት ዘመን እግዚአብሔር መልእክቱን እንደ ነቢያት ባለን ወንዶች በኩል ሰጣቸው. ሁሉም ነቢያት የእግዚአብሔርን ልጆች ለእስራኤል ልጆች የሰጠውን ትንቢት ሁሉ እንጂ ስለ መጪው መሰሪያ የተነገሩ ትንቢቶች የሉም. ከመቶ ዓመታት በላይ እና ከአምሳ ትንቢቶች የበለጠ በብዙ ልዩ ሰዎች ውስጥ ሁሉም እንደቀረቡ ይመዘገባሉ. ከዚህ በታች ጥቂት ትንቢቶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል.

ትንቢቶች ሚልክያስ 3 1. "ተጠንቀቁ! መልእክተኛዬን እልካለሁ መንገዱን በፈተኛው ያዘጋጃል. ከዚያም ጌታው ወደ ቤተ መቅደሱ ትመጣለች. እርሱም ትፈልጋለችሁ! እየመጣ ነው! የሰማዩም ሠራዊት ጌታ.

ፍጻሜ ማቴ 2: 2. ኢየሱስ በንጉሥ ሄሮድስ ዘመን በይሁዳ የተወለደው በይሁዳ የተወለደው

ከምሥራቅ ውስጥ ጠቢባን ወደ ኢየሩሳሌም መጡ, "የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት አለ? በምሥራቅ የተወለደ ከከቡን ወዴት አየና እሱን ማምለክ መጥተናል."

ዘፍጥረት 49: 10; በትርጉሙ ከይሁዳ መካከል ከይሁዳ መካከል በትር አትር, እጅንም ከእግሩ በታች አይሄድም; ለእርሱም የሕዝቦች መታዘዝ ለእርሱ ይሆናል.

ፍጻሜ - ሉቃስ 3: 23- 38. የኢየሱስ የዘር ሐረግ ወደ አዳም ሁሉ በዳዊት በኩል ተመልሶ እየገሰገሰ ነው.

የጽድቅ ቅርንጫፍ፣ እርሱም እንደ ንጉሥ ይገዛል እንዲሁም በጥበብ ይገዛል እንዲሁም ፍትሕንና ጽድቅን በምርጫው ውስጥ ይከናወናል.

ፍጻሜ ማቴ 1 1. ይህ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው.

ትንቢት ኢሳይያስ 7:13 -4. የዳዊት ቤት ሆይ, እንግዲያውስ ስሙ! ለደከሙ ሰዎች ሆይ!

አምላኬንም ደክሞሃል? ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጥሃል. እነሆ: ድንግል ትፀንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትጠራለች.

\$9托四古 1 18. λ卜》 叨i 卜 PλP巾n 叨Dds+n巾十. 气9右 叨台

四c四nm\$ Jc十η十&吊, n叨q < Nd予 N叨》 &n φ&n θ | 巾吊.

予》 几予 叨h巾 5: 2 λ》 十叨》 . λ》 十 n+ λ九四 h\$6小 nβ卜 禺η甲吊 叨ηnλ P叨 [》 Nm四 m虫予 巾甲吊 n nm》 予 四c N气n6hλ H》 sN不 P [| N不 d [| 小 n气z予Dmd吊卜.

\$9托四古 1 1. βU PληcY四λ竺 P [| P禺弋予λ竺 PλP巾n hcn早n λβD予 | 小

予》 几予 Hη巾 9: 9 Pλ》 n予λ竺 [β 气竺叨 黑nβnd吊卜! PλP (ηL四 n予λ竺 [β 泓笏吊! 气 | [,

n》 叨U D黑 气9》 十 气P叨m十小 9s中》 9 叨禺》 》 , 叨禺》 》 , NλU} dβ P十φ叨m小 λU, PλU} m\$ dβ | 小

\$9托四古 21: 6-7. 黑φ 叨H叨c右四 X黑小 λU甲》 λ甲竺9 ληη小》 ληη小》 ληη小》 四 NdR NH} 十φ叨m小

予》 几予 ληβ巾 53: 5. 气c巾叨》 nd 叨十dd 《吊》 吊巾d: 气c巾 nd N黑d吊》 十吊m | Nc P巾d四吊》 φm予 N气c巾 dβ | Nζ. N砥笏右 十&D巾》

\$9托- 四古甲n 27 26. NH}》 2H Nc巾》 》 n气 | c巾Jc十&小 λP巾n叨》 气》 &巾φλ ληλE 巾m.

予》 几予 ληβ巾 53: 7. 十叨吊 | ; 气c巾叨》 十叨吊 | Nc λ玄》 四 λ&十十四. D黑Nζ, 气9 n叨φ 巾甲吊 d予 dd予 气》 黑十D巾黑 气》 黑 m予 λ玄》 四 λ&十四.

\$9托- 四古甲n 27 12-14. PηU9予 λd吊吊9 N兜四叨L甲吊四 i n巾予 λ | N (四

叨λn βnm. Pilate dmn四 n》 予 Jλ Jλn 气叨 <U 气9》 十》 λ予巾四四 η木 mPφ小 叨》 λP巾n Nλ6兜 叨λn λλ巾m四 nd [| 四 ληζN不小 Nm四十N | HN.

予》 几予 ληβ巾 53: 9》 λ》 ηη. N气c巾四9叨白 NβW6 qc NUη予 n'ojm)右 Jc 叨巾ηc λ黑ζ下: Nλ玄四 四小dλ λ | Nζ小四.

\$9托- 四古甲n 27: 57-59. NAd 四兜予 NAd, λ》 s Uη小四 巾小 nλc四予巾 叨m. n叨 | Nc m\$9 气c巾 PλP巾n 黑φ 叨H叨c [| . D黑 Pilate dmn四 φcN PλP巾n》 IVJ d叨 | 小 气9

Pilate dmn 气》 &n9D》 λHH. ndHU. m\$ 巾小 | 予 Dn: N》 Rλ N\$小 叨cφ 十mφλ木小λ. nH} λ吊叨

n9d予 P十吊ζm小 λ&n 叨巾ηc 小nm | 小. N叨巾ηc Ncdβ λ》 s 予λφ s》 Jβ nηNζ小 NAd X黑.

勺m)十岁,勺m)十岁, 气叨Hλη九c》 叨小 N叨小 N叨小HH λβD右》 d气岁 P四n十甲λ 叨IV甲b予 N叨nm予, nd [| 四 d禺弋予 气9 dληcY四 P巾m小》 十n 《.

NH6小2H P巾小 竺 N'omλ予 Nc | 予 nc | 小 气岁 n'ojmλ予 Nc | 予 | 9 [| 9λ Nhn早n黑四 [| 9λ 气巾

气岁 P气叨Hλη九c》 md早吊 卜λ2H P四》 甲N予2H D黑Nn予, D黑十n 《β右 四sc 叨sλ, P叨小HH小H不 | 予》 气9 小四 | 予》 βmβ中λ.

እውነት _____ ሐሰት _____

4. ሁሉም ከ 50 የሚበልጡት ትንቢቶች በናዝሬታው በኢየሱስ የተፈጸሙ ነበሩ ክርስቶስ

እውነት _____ ሐሰት _____

5. እግዚአብሔር መልእክቱን በእስራኤል ነገሥታት በኩል ለነቢያት አገባ.

እውነት _____ ሐሰት _____